

# የ AAC የዕለት ተዕለት ተግባርን መቅረጽ

በልጅዎ የንግግር መሣሪያ ላይ በሁሉም የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ቃላትን፣ ሀረጎችን እና ዓረፍተ ነገሮችን በመቅረጽ በቤት ውስጥ የግንኙነት እድገትን ያበረታቱ።

በየቀኑ የሚያጠናቅቁቸውን እንቅስቃሴዎች በመጠቀም ለመቅረጽ አንዳንድ ምሳሌዎች እዚህ አሉ።

በየቀኑ ከእያንዳንዱ ምድብ ቢያንስ አንድ ነገር ለማድረግ ይሞክሩ እና በቀረቡት ክፍት ቦታዎች ውስጥ ምን አይነት ቃላት እንደሰሩ ይመዝግቡ!

	እሁድ	ሰኞ	ማክሰኞ	እሮብ	ሐሙስ	አርብ	ቅዳሜ
<b>መነሳት</b> • ስሜቶች እና የውስጥ ስሜቶች • ለቀኑ የሚሆኑ ዕቅዶች							
<b>መዘጋጀት</b> • የዛሬው ልብስ • ፀጉር ማበጠር/ጥርስ መቦረሽ • አልጋ ማንጠፍ							
<b>የጨዋታ ጊዜ</b> • በመጽሃፍ ውስጥ ወይም በቲቪ ላይ ያሉ ስዕሎች • መጫወቻዎች እና ተያያዥ ቃላት (ማለትም የአሻንጉሊት መኪናዎች፣ ሂድ/ቁም፣ ፍጠን/ቀስ በል፣ ወዘተ)							
<b>የውጪ ጊዜ</b> • የምታያቸው ነገሮች፣ ዛፎች፣ እንስሳት፣ ሰዎች፣ ሕንፃዎች፣ የአየር ሁኔታ፣ ወዘተ።							
<b>የምግብ ስዓት</b> • የምግብ ቀለማት • ለተወሰኑ ምግቦች "ተጨማሪ" መቅረጽ							